

## በካናዳ አልበርታ ክፍለሀገር ከሚኖሩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን የተሰጠ መግለጫ

በአሁኑ ወቅት በአገራችን ኢትዮጵያ በታሪካችን አይተነው በማናቀው ሁኔታና በጣም አሳስቢ በሆነ ደረጃ በተለያዩ ክልሎች በርካታ ኢትዮጵያውያን በብሄራዊ ማንነታቸው ብቻ ለእንግልት ስቃይና ሞት እየተዳረጉ ይገኛሉ። መንግስት ባለበት አገርና የዜጎቻችን በየትኛውም የአገሪትዋ ክፍል በሰላም የመኖር፣ ንብረትና ሃብት የማፍራትና አምራች ዜጋ የመሆን ህገመንግስታዊ መብት በሚፃረር መልኩ ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ፣ ጥረው ግረው ያፈሩት ንብረት በግፍ እንዲቃጠልና እንዲዘረፍ ሲደረግ፣ በርካታ ንፁሃን ዜጎች አስቃቂና ኢሰባዊ በሆነ መንገድ ጭፍን ጥላቻ ባሰከራቸው እብሪተኞች በአደባባይ በድንጋይና ዱላ ተወግረው ተግድለዋል።

ዜጎቻችንን በላቀ ዕውቀት ክህሎት እና ስነምግባር የማነፅ ተልእኮ የተሰጣቸው አንዳንድ የክፍተኛ ትምህርት ተቋማት ብሄር ላይ ያተኮረ ጥላቻ እሚሰበክባቸው አንዱ አሳዳጅ ሌላው ተሳዳጅ እሚሆንባቸው ተቋማት እየሆኑ ነው ። ለአብነት ያህል በመቱ ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ የትግራይ ብሄር ተማሪዎች እነዝህ ጥላቻ ያሰከራቸው ቡድኖች እያደረሱባቸው ባለው ጥቃት በተረጋጋ መንፈስ መማር አልቻሉም ብቻ ሳይሆን ለህይወታቸው በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ናቸው። ብዙዎቹም ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ አጎራባች ክልሎች ለመሸሽ ተገደዋል ። ይህ እየተከሰተ ባለበት ሁኔታ ግን የክልሉና የዩኒቨርሲቲው መስተዳድሮች አይተው እንዳላዩ ድርጊቱን ጀሮ ዳባ ልበስ ብለውታል ። ወንጀሉ ግን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ይህ እኩይ ተግባር ለማናችንም እማይበጅ ፣ የህዝቦቻችንን አንድነትና መፈቃቀር እሚሸረሸርና የአገሪቱን ህልውና አደጋ ላይ ከትቶ የጠላት ሲሳይ እሚያደርገን አካሄድ መሆኑ መገንዘብ ይኖርብናል።

*የፖለቲካ ችግር አለብኝ የሚል አካል ከሚመለከታቸው ፖለቲከኞች ጋር በሚፈልገው ቋንቋ መነጋገር ይኖርበታል እንጂ ንፁህ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን በማንነታቸው ምክንያት ማዋከብ ፣ ማንገላታትና መግደል በማነኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለውና አጥብቀን የምናውግዘውና የምንታገለው ጉዳይ ነው።*

ስለዚህ እኛ በካናዳ ፣ አልበርታ ክፍለሀገርና አካባቢዋ የምንኖር የትግራይ ተወላጆች ከላይ በተጠቀሱት ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚከተሉትን የአቋም መግለጫ ውሳኔዎች አስተላልፈናል።

1. በአሁኑ ጊዜ በኦሚያ ክልል እየተከሰተ ያለውን ጨምሮ በተለያዩ ክልሎችና ወቅቶች በግለሰብ ደረጃም ይሁን በተደራጀ መልኩ ብሄር ላይ ያተኮረ ወንጀል ላይ ተሳትፎ የሁኑ ሁሉ መንግስት በአስቸኩዋይ ወደፍርድ እንዲያቀርባቸውና ቅጣታቸውን እንድያገኙ፣ ለወደፊቱም እንደዚህ አይነት ኢሰብአዊ ወንጀሎች ከመከሰታቸው በፊት አስቅድሞ እንዲከላከል እንጠይቃለን።

በአንዳንድ አሮሚያ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እሚማሩ የትግራይ ተወላጆችን ጨምሮ ብሄር ላይ እየተፈፀመ ያለውን ማንኛውም ጥቃት አጥብቀን እናወግዛለን ። ስለዚህም የችግሩ አሳሳቢነት ተገንዝቦ የሚመለከተው የመንግስት አካል የተማሪዎችን ህይወት ከአደጋ እንዲከላከልና በተመደቡበት የክፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተረጋግተው እንዲማሩ በአፅንኦት እንጠይቃለን።

2. የትግራይ ህዝብ ከደርግ ጭቆና ለመውጣት ባካሄደው መራራ የትጥቅ ትግል ከቁጥሩ ጋር ፈፅሞ እማይመጣን ከፍተኛ መስዋእትነት የከፈለና ያ እስከፊ ጦርነት ካሳደረበት ጠባሳ ለማገገምና ከድህነት ለመውጣት ደፋ ቀና እያለ እሚገኝ ህዝብ ነው። ሆኖም ላለፉት 26 ዓመታት ትርፍ ተጠቃሚ እንደሆነ ተደርጎ በበርካታ ተቃዋሚ ግለሰቦችና ድርጅቶች በጣም ከባድና ያላሰለሰ የሃሰት ፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እንደተካሄደበት ግልፅ ነው። ይህ ሲሆን ግን በፌዴራል መንግስትም ይሁን በክልሎች መንግስታት (በተለይ በትግራይ ክልል ባለስልጣናት) ይህንን የጥላቻ ዘመቻ ለማክሸፍና ህዝባችን ትክክለኛ እውነታውን እንዲረዳ ጥረት ሲደረግ አላየንም። ስለዚህ ይህ የሃሰት ፕሮፓጋንዳ እንዲታረምና ህዝቡ ጥናት ላይ የተመሰረተ ትክክለኛ መረጃ በወቅቱ እንዲያገኝ መንግስት ከፍተኛ ጥረት እንዲያደርግ እንጠይቃለን።
  
3. በውጭ ሃገራት በተለይ በምእራቡ አለም እየኖሩ የዘር ማጥፋት አላማና ኢላማ የሚሰብኩና በኢትዮጵያ ውስጥ በፈፀሙት ወንጀል በህግ እሚፈለጉ እንደነ ሻለቃ ዳዊት ወ/ግዮርጊስ የመሳሰሉት የቀድሞው ወታደራዊ መንግስት ባለስልጣናት እና ሌሎች ግለሰቦች መንግስት በህግ እንዲከታተላቸው በአጽንኦት እንጠይቃለን። እኛም በበኩላችን እነዚህ ግለሰቦችንና ሌሎች ጥላቻንና የዘር ማጥፋት ዘመቻን እየሚሰብኩና ለተግባራዊነቱም እየተጉ እሚገኙትን ግለሰቦችንና ሚዲያዎችን በህጋዊ መንገድ እንደምንታገላቸው እናረጋግጣለን።
  
4. መንግስት በማህበራዊ ሚዲያዎች በገፍ እየተለቀቁ ያሉትን አፍራሽና ከፋፋይ የጥላቻ ቅስቀሳዎችን ከሚዲያዎቹ ባለቤቶች ፣ለምሳሌ ፌስቡክ ትዊተር ወዘተ ጋር በመመካከር ቁጥጥር እንዲያደርግላቸው እና የአገር በቀል መገናኛ ብዙሃን ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃዎች ለህዝብ እንዲያቀርቡ እንዲያበረታታ እንጠይቃለን።
  
5. በክልል መንግስታት ባለስልጣናት ሀገራዊ ጉዳዮች በተመለከተ የሚደረጉ መግለጫዎችና ውሳኔዎች፣ የፌዴራላዊ መንግስት ህጋትን የጣሉ ስለሚመስሉና ለዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንቅፋት ስለሚሆኑ እነዚህ መግለጫዎች ወደህዝብ ይፋ ከመሆናቸው በፊት ፌዴራል መንግስቱ በሰከነ ልቦና ተወያይቶ እልባት ካደረገባቸው በኋላ መሆን አለበት ብለን እናምናለን።

**የኢትዮጵያዊ ሁሉ ህገመንግስትዊ መብቱ ይከበር!!**

ኖቬምበር 2017 አልበርታ ካናዳ